

**የወደፊት አኗኗርን የተሻለ ማድረግ (Fostering Futures)
እራስን ችሎ የመኖር አኗኗር ዝግጅት ስምምነት**

ይህ ስምምነት በ _____ (ተሳታፊ) እና በ _____ (የአካባቢ የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ) መካከል የተፈጸመ ነው። የዚህ ስምምነት አላማ እራስን ችሎ ከመኖር የአኗኗር ዝግጅት እና ይህን ማስቀጠያ ክፍያ ጋር በተያያዘ የሚጠበቁ ሁኔታዎችን ማብራራት ነው።

እኔ፣ _____ (ተሳታፊ)፣ የሚሰጠኝን የማስቀጠያ ክፍያ የምኖርበትን ቦታ ለማረጋገጥና ለማስቀጠል የመጠቀም ኃላፊነት እንዳለብኝ እረዳለሁ። የገንዘብ ድጋፉን ይህን ለማድረግ ባልጠቀምበት የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ከዚያ በኋላ ላይረዳኝ ይችላል።

የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ተሳታፊውን መኖሪያ ቤት እንዲኖረው ለመርዳት ተሳታፊውን በገንዘብና አገልግሎቶችን በማቅረብ ለመደገፍ ይስማማል። የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ተሳታፊውን ትኩረቱን የቢቃ አዋቂ ሰው ለመሆን በሚያስችለው የስራ ቅጥር ወይም የትምህርት ወይም ሙያ ስኬታማነት ላይ እንዲያደርግ ለማስቻል ለወጣቶች አስተማማኝና የተረጋጋ መኖሪያ ቤት እንዲኖራቸው ድጋፍ ለማድረግ ይተጋል።

_____ (የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ) በሚከተሉት ይስማማል (አንዱን ይምረጡ)፡

የማስቀጠያ ክፍያውን \$721 በቀጥታ _____ (ለተሳታፊው) ለመስጠት። ይህ ክፍያ ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ እና በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (የመልዕክት አድራሻ)፡ _____

የማስቀጠያ ክፍያውን \$260 በቀጥታ _____ ያለምንም ወጪ በሚሰጥ ክፍልና በርድ በሚያቀርብ የስልጠና ፕሮግራም ላይ (ምሳ፡ የሥራ ጓዶች፣ የውድሮው ዊልሰን የማቋቋሚያ ማዕከል የኮሙንዌልዝ Challenge) ለሚሰጥ ተሳታፊ ለመስጠት። ይህ ለልብስ፣ እራስን መንከባከቢያ፣ መዝናኛና ወርሀዊ አበል የሚሰጠው የማስቀጠያ ክፍያው ክፍል (\$260) ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ እና በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (የመልዕክት አድራሻ)፡ _____

የማስቀጠያ ክፍያውን \$ _____ በቀጥታ ለአከራይ ወይም ለሌላ የኪራይ ክፍያው ለሚከፈለው ሰው ለመክፈል። ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (ስም እና የመልዕክት አድራሻ)፡ _____

ክፍያው ከ\$721 ያነሰ ከሆነ የክፍያው ቀሪ ክፍያ \$ _____ ለተሳታፊው ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (የመልዕክት አድራሻ)፡ _____

የወደፊት አኗኗርን የተሻለ ማድረግ/ Fostering Futures ፕሮግራም የብቁነት መስፈርቶችን አለማሟላት የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያን የድጋፍ እንክብካቤ ማስቀጠያ ክፍያውን እንዲያቆምና የፕሮግራሙ ተሳትፎን እንዲያቋርጥ ሊያደርገው ይችላል። የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ በዚህ መልኩ ከማቋረጡ በፊት የ30 ቀናት ማስታወቂያ ይሰጣል እንዲሁም ለተሳታፊው እንዴት የፕሮግራሙን መስፈርቶች ወደ ማሟላት መመለስና ፕሮግራሙ እንዳይቋጥ ማድረግ እንደሚችል የተመለከተ መረጃ ይሰጣል።

የተሳታፊ ፊርማ _____	ቀን _____	
የማሳደጊያ እንክብካቤ ሰራተኛ ፊርማ _____	ቀን _____	የታተመ ስምና ኃላፊነት _____
የማሳደጊያ እንክብካቤ ኃላፊ ፊርማ _____	ቀን _____	የታተመ ስምና ኃላፊነት _____